



የኮሮና ቫይረስ (የኮቪድ-19) በሽታ ምላሽ አሰጣጥን አስመልክቶ የተዘጋጀ ሙግላጫ

በላፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 766 የላብራቶሪ ምርመራ አራት (4) ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል። በአጠቃላይ በሀገራችን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር መቶ ሰላሳ (130) ደርሷል። የላብራቶሪ ምርመራው የተደረገው በኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት፣ በብሄራዊ የእንስሳት ጤና በሽታዎች ምርመራ ማዕከል፣ በአርማውር ሃንሰን የምርመር ተቋም፣ በኢትዮጵያ ባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት፣ በአዳማ የሕብረተሰብ ጤና ምርመርና ሪፈራል ላብራቶሪ፣ በአማራ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት፣ በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ላብራቶሪ እና በጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ላብራቶሪ የተከናወነ ነው። በሌላ መልኩ በትላንትናው ዕለት ስምንት (8) ሰዎች ከአዲስ አበባ ከበሽታው ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር ሃምሳ ስምንት (58) ነው። የዛሬው ዕለታዊ የታማሚዎች ዝርዝር ሁኔታም እንደሚከተለው ቀርቧል፡

ተ.ቁ	ዜግነት	መኖሪያ ቦታ	እድሜ	ፆታ	የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ	በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት
1	ኢትዮጵያዊ		18	ሴት	ከፑንትላንድ የተመለሰችና በጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ አስገዳጅ ለይቶ ማቆያ ውስጥ ያለች	-
2	ኢትዮጵያዊ		25	ሴት	ከፑንትላንድ የተመለሰችና በጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ አስገዳጅ ለይቶ ማቆያ ውስጥ ያለች	-
3	ኢትዮጵያዊ		15	ሴት	ከፑንትላንድ የተመለሰችና በጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ አስገዳጅ ለይቶ ማቆያ ውስጥ ያለች	-
4	ኢትዮጵያዊ	አሮሚያ ክልል፣ ምዕራብ ሃረርጌ ዞን፣ ጉባ ኮረቻ ወረዳ	23	ወንድ	የለውም	በመጣራት ላይ ያለ

በሀገራችን የኮሮና ቫይረስ የሁኔታ ሙግላጫ

አጠቃላይ የተከናወነ የላብራቶሪ ምርመራ	16,434
በሃያ አራት ሰዓት ውስጥ የተከናወነ የላብራቶሪ ምርመራ	766
በዛሬው ዕለት በበሽታ መያዛቸው በላብራቶሪ የተረጋገጠ	4
በአጠቃላይ በቫይረሱ ተይዘው በላይቶ ከህክምና ውስጥ ያሉ	67
በፅኑ ህክምና ላይ ያሉ	0
አዲስ ያገገሙ	8
በአጠቃላይ ያገገሙ	58
በበሽታው ሕይወታቸው ያለፈ	3
ወደ ሀገራቸው የተመለሱ	2
እስከ አሁን ድረስ በበሽታው የተያዙ ሰዎች ቁጥር	130



የጤና ሚኒስቴር፣ ኢትዮጵያ
MINISTRY OF HEALTH, ETHIOPIA



የኮሮና ቫይረስ ሥርዓትን ለመከላከል ሕብረተሰቡ ጥንቃቄዎች አዘውትሮ ከመተግበር መዘናጋት እንደሌለበት ጤና ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በጥብቅ ያሳስባሉ። በአንድ ቦታ መሰባሰብን በማስወገድ፣ እጅን አዘውትሮ በመታጠብ፣ በአካል ንክኪ የሚደረግ ሰላምታን በመተውና አካላዊ መራራቅን ተግባራዊ በማድረግ የበሽታውን ስርጭት እንዲከላከል እናሳስባለን።

በማንኛውም ሰዓት ጥቆማ ለመስጠትና መረጃ ለማግኘት እንዲሁም በቫይረሱ መያዛቸው ከተረጋገጡ ሰዎች ጋር የቅርብ ንክኪ ያላቸው ግለሰቦች ሪፖርት ለማድረግ በነፃ የስልክ መስመር 8335 ወይም በ952 ወይም በመደበኛ የስልክ ቁጥር 0118276796 በመደወል ወይም በኢሜል አድራሻችን ephieoc@gmail.com በመጠቀም ወይም ባሉበት ክልል በተዘጋጁ ነፃ የስልክ መስመሮች በመደወል ሪፖርት እንዲያደርጉ ወይም በአካባቢው ለሚገኙ ጤና ተቋማት በስልክ እንዲያሳውቁ እንጠይቀለን።

ዶ/ር ሊያ ታደሰ
የጤና ሚኒስትር

ሚያዝያ 21፣ 2012 ዓ.ም



የጤና ሚኒስቴር፣ ኢትዮጵያ
MINISTRY OF HEALTH, ETHIOPIA

